

# Nikon D780 አጫጭር መመሪያዎች

## የፎቶግራፍ ቅድመ-ፍተሻ

- የካሜራ ማቆሚያውን እና የተያያዘውን ካሜራ ለቀረፃ ወደ ሚመችበት ቦታ በጥንቃቄ መውሰድ ::
- የካሜራ ማቆሚያውን ቁመት ማስተካከል::
- መብራቱ እንደተስተካከለና እንደበራ ማረጋገጥ ::
- የሌንስ መሽፋኛው ከካሜራ ፊት ለፊት መወገዱን ማረጋገጥ ::
- ፊት ለፊት ያለው ክብ ቁልፍ/ዲያል ወደ “መብራት/on” ቦታ መዘፋትን ማረጋገጥ:: (በካሜራው አናት በስተ ቀኝ በኩል ይገኛል)
- ካሜራው ቻርጅ እንደሆነ ለማወቅ ስክሪኑ ላይ ያለውን የባትሪ መጠን ማየት::
- የክቡን መሃከለኛ ቁልፍ/ዲያል (በካሜራው አናት በስተ ግራ በኩል ይገኛል) ወደ “ራስ-ሰር/auto” ሞድ መሆኑን ማረጋገጥ:: ይህ ሞድ የሚመከር ነው፣ ነገር ግን ለሌሎች የቀረፃ የሞድ አይነቶች ወደ ተፈለገው መቼት በሚያዘሩበት ጊዜ በቁልፍ/ዲያል መካከል ያለውን ክብ ቁልፍ/ቦተን ይጫኑ ::

## ፎቶዎችን በእይታ ማሳያ(Viewfinder) ማንሳት

- በቀኝ እጅዎ የእጅ መያዣውን ይዘው የካሜራውን አካል ወይም ሌንስ በግራዎ እየሳቡ የሚቀርፁትን ነገር በእይታ ማሳያው ውስጥ ማስገባት ::
- የሚቀረፀውን ነገር በ AF-area ቅንፎች ውስጥ ማስገባት ::
- ለማተኮር/ፎክስ ለማድረግ በግማሽ መንገድ ላይ እያሉ የቀረፃ-ማስጀመሪያ ቁልፍን መጫን:: (ፊት ለፊት ባለው ክብ የአብራ / አጥፋ ቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ ይገኛል ::) የሚቀረፀው ነገር ከተረጋጋ በኋላ፣ በስክሪኑ ላይ ጥቁር ክብ ይታያል ::
- ፎቶግራፍ ለማንሳት የቀረፃ-ማስጀመሪያውን ቁልፍ ቀሪ መንገድ እስከ መጨረሻ በቀስታ መጫን::
- የተነሱትን ፎቶዎች ለመመልከት የ “አጫውት/play” ቁልፍን መጫን :: (ከ “የማስወገጃ/trashcan” ቁልፍ በስተግራ በኩል ይገኛል) የአቅጣጫ ቀስቶችን ወደ ግራ እና ወደ ቀኝ በማድረግ ፎቶዎቹን እየቀያየሩ ማየት ይችላሉ:: ፎቶዎችን ለማጥፋት የቆሻሻ መጣያ(trashcan) ምስል የያዘውን ቁልፍ መጫን::

## ፎቶዎችን በቀጥታ እይታ(Liveview) ማንሳት

- ❑ የሚቀረፀውን ነገር(subject) በስክሪን ላይ ለማሳየት የቀጥታ ዕይታውን “Lv” ክብ ማዘሪያ ወደ ቀኝ በማዞር ተጓዳኝ ነጥብ ከካሜራው ምስል ጋር እንዲዛመድ ያድርጉ :: በቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ ::
- ❑ ፎቶ ለማንሳት ከላይ ያሉትን እርምጃዎች ይድገሙ::
- ❑ ከቀጥታ እይታ(Liveview) ለመውጣት በቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ::

**ፊልሞችን በቀጥታ እይታ(Liveview) መቅረጽ**

- ❑ የሚቀረፀውን የፊልሙን ነገር(subject) በስክሪን ላይ ለማሳየት የቀጥታ ዕይታውን “Lv” ክብ ማዘሪያ ወደ ግራ በማዞር ተጓዳኝ ነጥብ ከፊልም ምስል ጋር እንዲዛመድ ያድርጉ:: በቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ ::
- ❑ ቀረጻውን ለመጀመር የፊልም-ሪከርድ ቁልፍን (ፊት ለፊት ካለው ክብ የአብራ / አጥፋ ቁልፍ በታችኛው ግራኝ በኩል ይገኛል) ይጫኑ ::
- ❑ ፊልም እየተቀረጸ እያለ የቀረፃ-ማስጀመሪያውን ቁልፍ እስከታች በመጫን ፎቶግራፍ ማንሳት ይቻላል ::
- ❑ ቀረጻውን ለማቆም እንደገና የፊልም-ሪከርድ ቁልፍን ይጫኑ ::
- ❑ ከቀጥታ እይታ(Liveview) ለመውጣት በቁልፍ/ዲያል መሃል ላይ “Lv” የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ::
- ❑ የተቀረጹትን ፊልሞች ለመመልከት የ “አጫውት/play” ቁልፍን ይጫኑ :: (ከ“ትራሽካን/trashcan” ቁልፍ በስተግራ በኩል ይገኛል) የአቅጣጫ ቀስቶችን ወደ ግራ እና ወደ ቀኝ በማድረግ ፊልሞቹን እየቀያየሩ ማየት ይቻላሉ::: ፊልሙን መልሶ ለማጫወት አሺ(OK) የሚለውን ይጫኑ:: ፊልሞችን ለማጥፋት የቆሻሻ መጣያ(trashcan) ምስል የያዘውን ቁልፍ መጫን::